



አዎ



ትንሽ ውሃ



አፌን አጽዳልኝ



የከንፈር ቅባት



አፌ ደርቋል



የጉሮሮ ሕመም



የትንፋሽ እጥረት




መተንፈስ አልቻልኩም




መድሃኒት




አለርጂ ሆነብኝ




ሳል




የራስ ምታት




ሕመም ይሰማኛል




ሞቃት ይሰማኛል




ቅዝቃዜ ይሰማኛል



ምቹት ማጣት



ለመተንፈስ የሚያስቸግረኝን ከአፌ አውጣልኝ



ለመተንፈስ የሚያስቸግረኝን ከጉሮሮ አውጣልኝ



አክስጅንን



ሸንት ቤት




መብራት ማብራት/ ማጥፋት




አልጋውን አስተካክልልኝ




በጣም ደክሞኛል




አይ
























አላውቅም






አዎ




ኮቪድ -19

 ጥያቄ አለኝ	 ደህና ኖት?	 የት ነው ያለሁት?	 ቤተሰቦቼን ያግኙ	 አመሰግናለው
 የስልክ ጥሪ	 መጻፍ እፈልጋለሁ	 እወድሃለሁ	 ናፍቀኸኛል	 አትጨነቅ
 በህና ሁን	 ጸልይ	 እኮራብሃለው	 ምንም ጎብኝዎች አልፈቀዱም	 ቤት
 ጭንቀት	 ፍርሃት	 የተከፋ	 መረጋጋት	 እሺ

እባኩት ስሞችን እዚህ ያስገቡ

 የቤተሰብ
 ጓደኞች
 የቤት እንስሳት



አይ

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	30	40	50	60	70	80	90	100	



አላውቅም